FILE NOW: FILING FEE AFTER MAY 1 IS \$550.00

PROFIT CORPORATION ANNUAL REPORT



FLORIDA DEPARTMENT OF STATE

Sandra B. Mortham

Secretary of State
DIVISION OF CORPORATIONS

1997 P95000043527 (7)
1. Corporation Name

Corporation Name DOMINGO PADRON ART APPRAISAL & CONSULTANT INC.

 Principal Place of Business
 Mailing Address

 417 S.E. 4TH ST
 417 S.E. 4TH ST

 HIALEAH FL 33010
 HIALEAH FL 33010

FILED May 01 1997 8:00am Secretary of State

(305) 444-936b

04/26/97

3. Date Incorporated or Qualified O6 / 06 / 1995 2. Principal Place of Business 28. Mailing Address 4. FEI Number 65 - 0587603 Not Applied For Not Applied For Not Applied For Suite Apt. #, etc. 5. Certificate of Status Desired Fee Required City & State City & State City & State City & State Country Country Applied For Not Appli		S.E. 47			17 S.E. 4T TALEAH FL								
26	n.adi	CAN FD	33010	11	IRDUAN FO	3301	O		3. Date Incorporated or Qualified 06/06/1995	3a. Date of	Last Re	eport	
Supple Appl. #. etc. 20	2. Principal P	lace of Busino	ess	2a.	Mading Address				4. FEI Number		Ap	plied For	
Suite Addition Suite S	21							65-0587603		<u> </u>			
City State Country 28 State 28 Country 29 30 Country 3	Suite Apt. #, etc.				⊢ ' '			5. Certificate of Status Desired					
20	City & State				h-n '								
10. Name and Address of Current Registered Agent		2	-	29	Zip	— ·			1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
PADRON, DOMINGO P 417 S.E. 4TH ST. HIALEAH, FL 33010 86 City FL 85 Zip Code 11. Pursuant to the provisions of Sections 607.00.02 and 607 1508. Florida Statutes, the above-named corporation submits this statement for the purpose of changing its registered agent. an affiliate with, and accept the displacents of, Section 607.605. Florida Statutes, the above-named corporation submits this statement for the purpose of changing its registered agent. an affiliate with, and accept the displacents of, Section 607.605. Florida Statutes SIGNATURE Special and accept the displacents of, Section 607.605. Florida Statutes SIGNATURE Special and accept the displacents of, Section 607.605. Florida Statutes SIGNATURE Special and accept the displacents of, Section 607.605. Florida Statutes SIGNATURE Special and accept the displacents of, Section 607.605. Florida Statutes SIGNATURE Special and accept the displacents of, Section 607.605. Florida Statutes SIGNATURE Special and accept the displacents of Section 607.605. Florida Statutes SIGNATURE Special and accept the displacents of Section 607.605. Florida Statutes PADRON, DOMINGO P 11. Intr 12. OFFICERS AND DIRECTORS IN 12 12. OFFICERS AND DIRECTORS IN 12 13. SIRET ADMISS 14. S. E. 4TH ST. 13. SIRET ADMISS 14. S. E. 4TH ST. 14. S. E. 4TH ST. 15. S. E. 4TH ST. 16. Clary S. Zip 17. S. E. 4TH ST. 17. S. E. 4TH ST. 18. Clary S. Zip 18. Clary S. Zip 19. Addition 19. Palation 19. P		9. Name a	ind Address of Curr	ent Regis	tered Agent				10. Name and Address of New Re	gistered Agen	t		
### 17 S.E. 4TH ST. ### 17 S.E. 4TH ST. ### 18 B		·					81 Nar	ne					
HIALEAH, FL 33010 11. Pursuant to the provisions of Sections 607.00.02 and 607.1508, Florida Statutes, the above-named corporation submits this statement for the purpose of changing its registered effect or registered again, to both, in the State of Florida Such change was authorized by the corporation's board of directors. I hereby accept the approximation as registered general and familiar with, and accept the change from the change of the composition of Section 607.6568, Florida Statutes, the above-named corporation's submits this statement for the purpose of changing its registered general and submits and text in distinction. SIGNATURE Signature based on process and explained again and text incidentals. 12. OFFICERS AND DIRECTORS 13. ADDITIONS/CHANGES TO OFFICERS AND DIRECTORS IN 12. THE PADRON, DOMINGO P 12 NAME 14.17 S.E. 4TH ST. 13. SHEET ADDRESS 41.7 S.E. 4TH ST. 13. SHEET ADDRESS 41.7 S.E. 4TH ST. 23. SHEET ADDRESS 41.7 S.E. 4TH ST. 33. SHEET ADDRESS 41.7 S.E. 4TH ST. 33. SHEET ADDRESS 54. CHY-ST-2P THE NAME PADRON, MADELYN 34. CHY-ST-2P THE SECRETARY PADRON, ZOILLA 41.7 S.E. 4TH ST. 44. CHY-ST-2P THE SECRETARY PADRON, ZOILLA 41.7 S.E. 4TH ST. 44. CHY-ST-2P THE SECRETARY PADRON, ZOILLA 41.7 S.E. 4TH ST. 44. CHY-ST-2P THE NAME STREET ADDRESS CHY-ST-2P THE SECRETARY PADRON, ZOILLA 41.7 S.E. 4TH ST. 44. CHY-ST-2P THE NAME STREET ADDRESS CHY-ST-2P THE SECRETARY PADRON, ZOILLA 41.7 S.E. 4TH ST. 44. CHY-ST-2P THE NAME STREET ADDRESS CHY-ST-2P THE STREET ADDRESS CHY-ST-2P THE ADDRESS STREET ADDRESS CHY-ST-2P THE ADDRESS ADDRESS STREET ADDRESS STREET ADDRESS CHY-ST-2P THE ADDRESS ADDRESS STREET							82 Street Address (P.O. Box Number is Not Acceptable)						
###165.00 ###162AH, FL 33010 ###165.00 ###162AH, FL 33010 ###165.00 ####165.00 ####165.00							83						
The President to the provisions of Sections 607.05.02 and 607.15.08. Nortice Statutes, the above-named corporations submits this statement for the purpose of changing its registered office or registered agent, or both, in the State of Florida. Statutes genet, and familiar with, and accept the obligations of. Sections 607.0505. Floridas Statutes agent, and familiar with, and accept the obligations of. Sections 607.0505. Floridas Statutes. SIGNATURE Suprature specia consideration of improved agent and familiar with, and accept the obligations of. Section 607.0505. Floridas Statutes. 12.	HIALI	EAH, FI	33010										
11. Pursuant to the processors of Sections 607.0002 and 607 1509. Floride Statutes, the above-named expertation submits this statement for the purpose of changing its registered agont or both, in the State of Horizot Such change was authorized by the corporation's board of directors. I horeby accept the appointment as registered agont a maintain with, and accept the obligations of Section 607 0505. Florica Statutes. SIGNATURE Supplice Spread a principle raise of registered agont as what if sustraining (VOII. Registered Agont is prefer resourch when no mixed in a part of the purpose of Change agont is statutes. 12. OFTICETS AND DIFFCTORS 13. ADDITIONS/CHANGES TO OFFICERS AND DIRECTORS IN 12. TITLE PADRON, DOMINGO P 12 NAME PADRON, DOMINGO P 13 NAME PADRON, DOMINGO P 14 DIY-SI-ZIP TITLE TREASURER DELETE 27 INTE VICE—PRESIDENT PADRON, FARAH M. 27 NAME PADRON, FARAH M. 28 NAME PADRON, FARAH M. 29 NAME VICE—PRESIDENT PADRON, MADELYN 37 SAMI PADRON, MADELYN 38 SIRET ADDRESS CITY-SI-ZIP TITLE VICE—PRESIDENT PADRON, MADELYN 38 SIRET ADDRESS CITY-SI-ZIP TITLE SECRETARY PADRON, ZOILA 41 SIRET ADDRESS SIRET ADDRESS CITY-SI-ZIP TITLE DELETE SIRET ADDRESS CITY-SI-ZIP TITLE DELETE SIRET ADDRESS SIRET ADDRESS CITY-SI-ZIP TITLE DELETE SIRET ADDRESS CITY-SI-ZIP TITLE DELETE SIRET ADDRESS CITY-SI-ZIP Addition Addition DELETE SIRET ADDRESS CITY-SI-ZIP TITLE DELETE SIRET ADDRESS CITY-SI-ZIP Addition Addition ADDITIONS/CHANGES TO OFFICERS AND DIRECTOFS IN 12 TITLE Change Addition Addition ADDITIONS/CHANGES TO OFFICERS AND DIRECTOFS IN 12 TITLE CITY-SI-ZIP Addition Change Addition Change Addition Addition Change Addition Addition Change Addition Addition Change Addition Change Addition Change Addition Change Addition Addition Change Addition Change Addition Change Addition Change Addi							84 City			FI 85	Zip C	Code	
SIGNATURE	office or r	registered ago	int, or both, in the Sta	ite of Flori	da. Such change was i	authorized	t by the o	ied corp corporat	poration submits this statement for the p tion's board of directors. I hereby accep	urpose of char	iging its ient as i	s registered registered	
13. ADDITIONS/CHANGES TO OFFICERS AND DIRECTORS IN 12								iture recuir	red when renstativel	DATE			
TITLE	12.									ERS AND DIRI	ECTOR:	S IN 12	
STREET ADDRESS 417 S.E. 4TH ST. 13 STREET ADDRESS 14 CHY-ST-ZP HTALEAH, FL 33010 DELETE 21 INTE TREASURER DATE 22 NAM 22 NAM 23 STREET ADDRESS 417 S.E. 4TH ST. 23 STREET ADDRESS 417 S.E. 4TH ST. DELETE		P			DELF16	13 10	1 E			□ c	hange	Addition	
STREET ADDRESS 417 S.E. 4TH ST. 13 STREET ADDRESS 14 CHY-ST-ZP HTALEAH, FL 33010 DELETE 21 INTE TREASURER DATE 22 NAM 22 NAM 23 STREET ADDRESS 417 S.E. 4TH ST. 23 STREET ADDRESS 417 S.E. 4TH ST. DELETE	NAME	PADRO	, DOMINGO) P		12 NA	ME						
TITLE	STREET ADDRESS	417 S	E. 4TH ST	· •		1351	REET ADDRE	ss					
TITLE	CITY-ST-ZIP	1				1.4 CII	IY-\$1-ZIP						
STREET ADDRESS 417 S.E. 4TH ST. 23 STREET ADDRESS	TITLE				☐ DELETE	2.1 ⊺⊦⊺	LE	İ			thange	Addition	
DITY-ST-ZP	NAME			1.		2.2 NA	Mŧ						
NAME STREET ADDRESS CITY-ST-ZIP HIALEAH, FL 33010 DELETE 31 TITLE SECRETARY Addition Additio	STREET ADDRESS					2.3 \$1	REE1 ADDRO	SS					
TITLE	CITY - ST - ZIP	1											
NAME PADRON, MADELYN 32 NAME 33 STREET ADDRESS 14 T S.E. 4TH ST. 34 CITY-SI-ZIP 11 TILE SECRETARY 4 2 NAME 4 2 NAME 52 NAME 54 CITY-SI-ZIP 11 TILE DELETE 54 CITY-SI-ZIP 11 TILE DELETE 54 CITY-SI-ZIP 12 TILE DELETE 54 CITY-SI-ZIP 13 OLO DELETE 54 CITY-SI-ZIP 14 DDRESS 54 CITY-SI-ZIP 15 STREET ADDRESS 15 STREET	TITLE	ľ			L DELETE	3.1 (1)	IL E			L. (;hange	Addition	
STREET ADDRESS 417 S.E. 4TH ST. 33 STREET ADDRESS 34 CITY-ST-ZIP	NAME	4		J				İ					
SECRETARY SECRETARY PADRON, ZOILA 42 NAMI 43 SIPELI ADDRESS 44 CDY-S1-ZIP 44 CDY-S1-ZIP 44 CDY-S1-ZIP 45 CDY	STREET ADDRESS					3 3 51	REFT AODRE	SS					
SECRETARY		1			00.515							<u> </u>	
PADRON		1	•	-	[_] {)}{[] {					LJ	inange	LJ Addition	
1	-	1									۸.	411	
TITLE	STREET ADDRESS			• .				SS			Y.K	71	
NAME		1									'hanna	Addition	
STREET ADDRESS			, ть ээс	-10	L] Dillic					L] (nange	T1 WOORION	
CITY-S1-ZIP		}											
DELETE DELETE 611111E 40002167024 Addition								55					
መተለ ነው። መተለ ነ										Па	hange	Addition	
መተለ ነው። መተለ ነ					L.J 1/(1111				40000216	7024	in igo	F-1 Vacuum)	
መተለ ነው። መተለ ነ								cc	-05/06/970104	14001			
CITY-ST-7P ■ 54 C Y-S1-7P 1								55	***165.00				
	CITY - ST-ZIP	by certify that	the information sucr	lied with 1	h s filing does not aval	■ 54 C	exemptic	n state		s. I further cert	ify Ihai	the	